



የ መከላከያ መመሪያዎች

የ ማስጠንቀቂያ ደወል ሲሰማ የ ማደረጉ የ መከላከያ መመሪያዎች

የ ማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የ ፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ ያለንን ጊዜ ላይ በ መጠቀም የ መከላከያ ሂደቱን በ ማቀጥሉት ዓይነት መመሪያዎች ማድረግ ያስፈልጋል።

በ ሕንጻ ውስጥ: ያለንን ጊዜ ላይ በ መጠቀም ወደ ሕንጻ ውስጥ የ መሸሸጊያ ክፍል (ፕ"ጎጎ)፣ የ ፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ፖ"ጎጎ)፣ ማቅላጥ ወይም እንደምሽግ ወደተዘጋጀ ውስጠኛ ክፍል በ መግባት በ ሮቶችና መስኮቶችን መዘጋት ያስፈልጋል።

ከቤት ውጭ: ያለንን ጊዜ በ መጠቀም ቅርብ ወዳለ ሕንጻ መግባት ያስፈልጋል። በ አቅራቢያችን ሕንጻ ከሌለ ወይም ሜዳ ላይ የ ምንገኝ ከሆነ መሬት ላይ መጋደምና ራሳችን እንዳይጎዱ/እንዳይመታ በ እጃችን ሸፍኖ መያዝ ነው።

በ ተሽከርካሪ ለምትጓዙ: መንገድ ዳር ተሽከርካሪን ካቆምን በኋላ በ አካባቢው ሕንጻ ወይም መሸሸጊያ ቦታ ካለ ወደዚያ መግባት ነው። ባለን ጊዜ ወደ ሕንጻው ወይም መሸሸጊያ ቦታ መግባት የ ማንቸል ከሆነ - ከ መኪናው ውስጥ ወጥቶ መሬት ላይ መጋደምና ራሳችን እንዳይጎዱ/እንዳይመታ በ እጃችን ሸፍኖ መያዝ ነው። ከ መኪናው ውስጥ መውጣት የ ማይቻል ከሆነ መኪናውን በ መንገድ ዳር አቁሞ ለ 10 ደቂቃዎች መጠበቅ ያስፈልጋል።

- ሌላ ትእዛዝ ካልተሰጠክ 10 ደቂቃ በኋላ ከ መሸሸጊያ ክፍሉ ውስጥ መውጣት ይቻላል።
- በ ወል ካልተለዩና ወድቀው ከ ማኅኙ ነገሮች ወይም ወድቆ ከ ማኅኙ ሮኬት ራቅ ማለት ያስፈልጋል። የ ዚህ ዓይነት ክስተት ካጋጠመሰዎችን ከ ቦታው ማራቅና ጉዳዩን ለ ፖሊስ ደወሎ ማስታወቅ ያስፈልጋል።
- መመሪያዎችን በ ራድዮና ቴሌቪዥን ተከታትሎ መስማት አስፈላጊ ነው።

የ መሸሸጊያ ክፍል አ መራረጥና አዘገጃጀት መመሪያዎች

የ ማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የ ፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ ያለንን ጊዜ ላይ በ መጠቀም የ መሸሸጊያ ክፍሉን በ ማክተለው ቅደም ተከተል መሠረት መምረጥ ያስፈልጋል።

- የ ሕንጻ ውስጥ የ መሸሸጊያ ክፍል (ፕ"ጎጎ) ወይም የ ፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ፖ"ጎጎ) ተመራጭነት አላቸው።
- “ማቅላጥ”፡

● በጋራ ሕንጻ ውስጥ የሚገኝ “ሚቅላጥ”፡ ውስጣዊ “ሚቅላጥ” ሕንጻው ውስጥ የሚገኝ ከሆነና ማስጠንቀቂያ በተሰጠበት ጊዜ ሳይወሰን ወደ “ሚቅላጥ” በውስጣዊ ደረጃዎች አማካይነት መድረስ የሚቻል ከሆነ

● ሕዝባዊ “ሚቅላጥ”፡ ወደ “ሚቅላጥ” የማስጠንቀቂያ ደወል እንደተሰማ በተወሰነ ጊዜ መድረስ የሚቻል ከሆነ ።

● ባላችሁበት ቦታ የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፕጋጋ) ሆነ የፎቅ ላይ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖጋጋ) ወይም “ሚቅላጥ” ከሌለ፣ በጣም ጥቂት ወጭዊ ግድግዳዎች፣ መስኮቶችና ክፍተቶች ያሉበትን ውስጣዊ የመሸሸጊያ ክፍል መምረጥ ያስፈልጋል።

● የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፕጋጋ)፣ የፎቅ ላይ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖጋጋ) ወይም ሚቅላጥ በሌለውና ከ3ፎቆች በላይ ባሉት ሕንጻ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ ሁለት ፎቆችን ወደታች ይወርዱና የፎቅን ደረጃዎች እንደመሸሸጊያ ክፍል በመምረጥ እዚያ ይሆናሉ።

● የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ፕጋጋ)፣ የፎቅ ላይ የመሸሸጊያ ክፍል (ፖጋጋ) ወይም “ሚቅላጥ” በሌለውና 3ፎቆች ባሉት ሕንጻ ላይ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ አንድ ፎቅ ወደታች ይወርዱና የፎቅን ደረጃዎች እንደመሸሸጊያ ክፍል በመምረጥ እዚያ ይሆናሉ።

የተሻሻሉ መመሪያዎች ማብራሪያ

● መሸሸጊያ ክፍል ወይም “ሚቅላጥ” በሌለው ባለ3ፎቅ ሕንጻ ውስጥ በጣም ጥሩ መከላከያ አለው ተብሎ የሚታመነው መሐከለኛው ፎቅ (2ኛ ፎቅ) ሲሆን በተለይም እዚያ የሚገኙት የፎቅ ደረጃዎች ናቸው።

● መሸሸጊያ ክፍል ወይም “ሚቅላጥ” በሌለውና ከ3ፎቆች በላይ ባሉት ሕንጻ ውስጥ በጣም ጥሩ መከላከያ አለው ተብሎ የሚታመኑት ሁሉም የፎቅ ደረጃዎች ናቸው (ከላይኞቹ ሁለት ፎቆችና ከምድር ቤቱ ወጪ)።

● ሕዝቡ የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ በሕንጻ መግቢያዎችና በዚያ አካባቢ መገኘት የለበትም። ምክንያቱም ሕንጻው አጠገብ በማወድቁት ማሰይሎች ወይም ሮኬቶች የተነሣ ሰዎች በፍንዳታው ወይም በፍንጣሪዎቹ ምክንያት ሊገቡ ስለሚችሉ ነው።

ለተጨማሪ መረጃ

www.oref.org.il በተሰኘው ሲቪል መከላከያ (“ፒኩድ ሃዖሬፍ”) ድረ ገጽ ላይ ወይም ፌስቡክ ላይ ማየት ይቻላል። እንደዚሁም ሲቪል መከላከያ (“ፒኩድ ሃዖሬፍ”) ማዕከላዊ የመረጃ ክፍል በስልክ ቁጥር 104 መደወል ይቻላል።